



የኢትዮጵያሕዝባዊአብዮታዊፓርቲ (ኢሕአፓ) *Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)*

አይታወቅም። በአንፃሩ ይህ አማላይ በትረ ስልጣን በበርካታ ሀገሮች ሃላፊነት በማይሰማቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች እጅ ሲገባ ህዝብን መበደያና ሀገርንም መጉጅያ ሊሆን ስለሚችል፤ ዜጎች ሁልጊዜም የዜጎች ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዳይጨፈሉቱ፤ እንዳይዳመጡ ነቅተውና ተደራጅተው ሊታገሉ ይገባል። አምባገነኖች እንዲበቅሉ የሚያደርገው የህዝቡ መዘናጋት ነውና! የፖለቲካ ሥልጣንን ወገንና ሀገርን ለመጥቀሚያ ሳይሆን፤ ለራስ መጠቀሚያነት የሚሹ ካሉ፤ እንዳይደርሱበት ማድረግ የህዝቡ ፈንታ ነው።

ለስልጣን መሮጥ ምንም ስህተት የለውም፤ ነገር ግን ሀገር እና ሕዝብ ከዚህ ሩጫ ያተርፉ ዘንድ ስልጣን ለምን? ለማን ምን ለማድረግ?... የሚሉ ጥያቄዎችን በሚገባ መመለስ ያስፈልጋል ብሎ ኢሕአፓ ያምናል። ፖለቲካን እንደ መኖሪያ ሥራቸው አድርገው የሚጓዙ እንዳሉ ብናውቅም፤ በፖለቲካ መሳተፍ ለግል ጥቅም መሆን የለበትም ብሎ ኢሕአፓ ያምናል። ፖለቲካ እንደሚገኘውም ማኅበራዊ ሳይንስ፤ በዕውቀት ላይ ሊመሠረትና የሕዝብን ጥቅም ለማራመድና ሀገርንም ለማሳደግ በሚያስችሉ ዐውራ ሃሳቦች፤ መርሆዎች፤ ላይ ተመሥርቶ መመራት አለበት። ከግል ፍላጎት ጋር ሲቆራኝ ፖለቲካ ግቡ እጅጉን ይኮማተራል። ተዋናዮቹንም ያሳንሳቸዋል። ስለሆነም፤ በጊዜያዊ የማስመሰል ትርክት በሕዝብ ላይ የሚጫን ፖለቲካ ሊበቃን ይገባል ይላል ኢሕአፓ። ከመወነጃጀልና ከመጠላለፍ የራቀ ፖለቲካ መፍጠርም ይገባል።

ዛሬ ሀገራችን ዉስጥ የምናየው ግን ወደዚህ ትክክለኛ መንገድ የሚወስድ አይደለም፤ በገዥው ፓርቲ የሚነገረው የዲሞክራሲ አሠራር መሬት ካለው ዕውነታ ጋር የሚሄድ አይደለም፤ ይልቅ ግልጽነትንና መከባበርን በአንደበትም ሆነ በተግባር ማሳየት ያለመቻሉን ያመላክታል። በሌላ በኩል የተወሰኑ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ማቅረብ፤ ሌሎችን ማግለል፤ ትክክለኛ አሠራር አይደለም። ሁሉም በሀገር ጉዳይ ላይ ያገባቸዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚገባቸው ክብር አለ፤ ይህንን ማወቅ ተገቢ ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ የሁላችንም እንጂ የገዥው ፓርቲና የጥቂቶች አይደለም። በምን መስፈርት እንደሆነ ግልጽ ባልሆነ መንገድ የተመረጡ ጥቂት ፓርቲዎችን በመጥራት በታላቅ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ መምከርና መወሰን በምንም መልኩ ዲሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም። ሰሞኑን የተስተዋለውተፎካካሪነት፤ ፓርቲዎችን በማሳተፍ ስም የተመረጡ ጥቂቶችን ጠርቶ፤ ብታምኑበትም፤ ባታምኑበትም ልትቀበሉ የሚገባችሁ ውሳኔ ይህ ነው በማለት የአንድ ፓርቲን ሀሳብ መጫን ነው። ይህ ደግሞ ይጣፍጥም ይምረር የሌሎችን ሃሳብ ከልብ መስማት፤ ጊዜ ወስዶ መነጋገርና ወቅቱን የጠበቀ የጋራ መፍትሔ መስጠት ዲሞክራሲያዊ አሠራር መሆኑንና ከመጨረሻ ሰዓት ወከባ እንደሚታደግ ባለማወቅ የተከሰተ አይደለም።

ኢሕአፓኢትዮጵያን የሚያፈቅሩና የሚወዱ ዜጎች የሚወስዷቸው ማናቸውም እርምጃዎችና ውሳኔዎች፤ የሩቁን እንጂ በዕለት ከዕለቱ ላይ ብቻ የማያተኩሩ፤ ሀገሪቱን አሁን ከምትገኝበት ሁኔታ ወደ ከፋ ደረጃ የማይወስዱ፤ ከቡድናዊ የሥልጣን ፍላጎትና ጥቅም ይልቅ ለሀገርና ለሕዝብ አንድነት ቅድሚያ የሚሰጡ፤ ሀገሪቱ ወደሌላ የጦርነት አዙሪት ውስጥ እንዳትገባ፤ ሰላም እንዲሰፍን የሚጋብዙ ሊሆኑ ይገባል ብሎ ያምናል ።



የኢትዮጵያሕዝባዊአብዮታዊፓርቲ (ኢሕአፓ) *Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)*

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው ኢሕአፓዘመናዊ የፖለቲካ አመለካከትን በመያዝ፣ ግልጽ የፖለቲካ ጥያቄዎችን በማንሳት፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በአደባባይ ወጥቶ ሕዝባዊ ጥያቄዎችን ያሰማ ፓርቲ ነው። መሬት ለአራሹ እንዲሠጥ የሚለውን ትልቅ የፖለቲካ ጥያቄ በመጀመሪያ ያቀረበ፣ የኢትዮጵያ ተማሪዎችን ንቅናቄ ወደ ተደራጀ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አሳድጎ፣ በኋላም ፓርቲ መሥርቶ፣ እስከ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም ጥያቄ ደረሰ ይዞ የዘለቀ፣ እጅግ የከፋ መስዋዕትነት የከፈለ ሀገራዊና ኅብረብሔር ፓርቲ ነው። ከዚያ በኋላ ላቆጠቆጡ በተለይ ሕብረብሔራዊ ፓርቲዎች ምንጭ የሆነውም ኢሕአፓ ነው። ኢሕአፓ ለአፍታ እንኳን በኢትዮጵያ ሕልውና ላይ ተደራድሮ የማያውቅ እና ለድሆችና ለተገፋ ሁሉ ለዘመናት የቆመ ነው። ባለፉት 27 ዓመታት በስደት ቆይታው ኢትዮጵያ ውስጥ ለተካሄደው ትግል የጀርባ አጥንት ሆኖ የቆመ ፓርቲ መሆኑንም ብዙዎች የሚመሠክሩለት ሲሆን በአገር ውስጥም የሕቡዕ ትግሉን ለአፍታ እንኳን አቋርጦ አያውቅም።

ዛሬም ኢትዮጵያ ከገባችበት አጣብቂኝ ትወጣ ዘንድ የበኩሉን ከማድረግ ወደኋላ የማይለው ኢሕአፓ፣ ገዥው ፓርቲ ያቀረባቸው አራት አማራጭ መንገዶችበመጨረሻም በህዝብእደራሴዎችምክርቤትየፀደቀውአማራጭብቸኛመንገድነውብሎአያምንም። ኢትዮጵያ በሰከነና በበሰለ የፖለቲካ ደረጃ ላይ የምንገኝ ፓርቲዎች ብንኖራት ኖሮ ሀገራችን ሠላም የሠፈነባት፣ የሕግ የበላይነት የተረጋገጠባት፣ በሥልጣን ላይ ያለው የፖለቲካ ድርጅትም በነፃ፣ ርትዓዊና ተዓማኒነት ባለው ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ ወደ ሥልጣን የመጣባት፣ ስለሆነም ማንም ሥልጣኑን ሊቀናቀነው የማይገባ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ለየት ያሉ አማራጮችን መፈተሽ በተቻለ ነበር። ኢሕአፓም ትክክለኛው መፍትሔ ፖለቲካዊ መሆን ይገባዋል ብሎ ገዥውን ፓርቲና መንግሥትን በሞገተ ነበር። ነገር ግን የሰከነና የዳበረ የፖለቲካ አሠራር በሌለበት ሁኔታ ሊያስኬዱ ይችላሉ የሚባሉ ሌሎች መንገዶችን መምከር ደግሞ ወደ ከፋ አደጋ ሊያስገባ እንደሚችል በመስጋት ኢሕአፓ ቆም ብሎ ማሰብን መርጧል።

በመሆኑም አንድ እግሩን አስገብቶ፣ ዜጎቻችንን መግደል የጀመረውን የወረርሽኝ ፈተና መወጣት ከሁሉ በፊት ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባ ሁላችንም ልናምን ግድ ነው ይላል ኢሕአፓ። ያለሕዝብ ሀገር አይኖርም፣ ምድረ በዳ እንጂ! ያለሀገር ደግሞ ፖለቲካ በዓየር ላይ የሚደረግ አክሮባቲክስ አለዚያም ፊደል ነው የሚሆነው።

ስለዚህም:

1. የግልና የፓርቲ አጀንዳዎቻችንን ለጊዜው ወደጎን በማስቀመጥ የሀገርን ህልውና እና የህዝብን ሕይወት መታደግ የውዴታ ግዴታችን መሆኑን አበክረን እንገልጻለን። በዚህ ቀን ያበቃል ብሎ መወሰን የማይቻለው የኮቪድ 19 ችግር እስከሚያበቃ ከዚያም እስከ ምርጫው ድረስ አሁን ያለው መንግሥት እንዲቀጥል ኢሕአፓ ስምምነቱን ይገልጻል። በእያንዳንዱ ሀገርን የማዳን እና የሕዝባችንን ጤንነትና ሕይወት የመታደግ ሥራ ውስጥ ከመንግሥት ጎን እንደምንሰለፍ ስንገልጽ መንግሥትን ለመገዳደርም ሆነ የተጠቀሱትን ሀገራዊ ቅቡልነት ያላቸው ተግባሮች ለማደናቀፍ የሚወሰዱ እና ሀገርን የሚጎዱ ማናቸውንም በእልህና በማን አለብኝነት ላይ የተመሠረቱ እርምጃዎችን እንቃወማለን።



የኢትዮጵያሕዝባዊአብዮታዊፓርቲ (ኢሕአፓ) *Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)*

2. የወረርሽኝ መስፋፋትና እድገት፣ እያደረሰው ያለው ጉዳት፣ እየቀነሰ መጥቶ፣ ሁኔታዎች ፍፃሜውን ሲያመለክቱ፣ ቀጣዩ ምርጫ መቼ እንደሚካሄድ በሚደረገው ውሳኔ ላይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚኖራቸውን ተሳትፎ ባለመገደብ፣ ገዥው ፓርቲ “እኔ በምቀድላችሁ ቦይ ፍሰሱ” ከሚል አካሄድ በተላቀቀ መልኩ፣ ከራሱ ውጭ ካሉት የፖለቲካ ሃይሎች ጋር በዕውነተኛ ተፎካካሪነት ላይ የተመሠረተ ምክክር እንዲያደርግና የጋራ ውሳኔ እንዲሰጥ አበክረን እንጠይቃለን።

3. በዚህ ሂደት ውስጥ፣ ወረርሽኝ ተግትቶ፣ ሀገራችንም ህልውናዋን ጠብቃ፣ የምርጫ ዝግጅት በሚደረግበት ወቅት፣ ገዥው ፓርቲ እንደተለመደው የመንግሥት ስልጣኑን ለፖለቲካዊ ፍጆታ ማዋሉን እንዳይቀጥል አበክረን እናሳስባለን። በተፈጠረው አጋጣሚ በመጠቀም የሚያካሂዳቸውን የምረጡኝ ዓይነት ስውር ቅስቀሳዎች እንዲያቋርጥና የተጣለበትን ሀገር የማዳን ሃላፊነት እንዲወጣ እንጠይቃለን። ይህንን ስንል በከፍተኛ የስልጣን እርከን ላይ ብቻ ሳይሆን እስከወረዳ ያለውን መዋቅርም በማካተት ነው። መንግሥት አስቸኳይ/አሳሳቢ ጉዳዮችን በተመለከተ “አጣርተን እንገልጻለን” ከማለት ባለፈ በተግባር ሲገልጽ አይደመጥም (ለምሳሌ ደምቢዶሎ እንደታገቱ ደብዛቸው ስለጠፋው ተማሪዎች) በመሆኑም ተመሳሳይ ጉዳዮችን ለህዝብ የማሳወቅ ልምዱን እንዲፈትሽ ያስፈልጋል። በተጨማሪም በየወረዳው በሚንቀሳቀሱ አባሎቻችን ላይ የሚደርሰው መዋከብ፣ በአንዳንድ ሥፍራዎች የሚያጋጥሙ እስራቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ፣ የታሰሩትም እንዲፈቱ እንጠይቃለን።

4. በመጨረሻም የሀገርን አንድነትና የሕዝብን ደህንነት በማስቀደም ፖለቲካ ውስጥ አብሮ ለመሥራት ከሚፈልጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ጋር ለመሥራት ኢሕአፓ ሙሉ ፈቃደኛ መሆኑን እንገልጻለን።

ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ!